




(imageless edition)

- III Level 4
- Ⓐ Amharic / French
- Ⓑ Mezemir Girma
- Ⓒ Wiehan de Jager
- Ⓓ Zuliu folktale




La revanche de l'indicateur

የዓር ቅልዋ ወር ቤቶች

This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 3.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Danahy

Translated by: (am) Mezemir Girma, (fr) Alexandra

Illustrated by: Wiehan de Jager

Written by: Zuliu folktale


l'indicateur

የዓር ቅልዋ ወር ቤቶች / La revanche de

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

Storybooks Canada






ይህ የሚር ቅሬመና መረ የንጂድና ገንጂለ የተባለ ገብርዎ ወጣት ታሪክ ነው::  
እንደ ቅን ገንጂለ እና ላይ ስለ የንጂድና ጥሩ ስሜ:: ገንጂለ ማርኑ አስተ  
ገመዘኝ:: ከራሳ በላይ ባለት የዘመና ቅሬመናቸውን ወጪን አስከያየው ፍረሰ  
እየፈለግ ቅም ቤሉ በጥንቃቄ እድመጠ:: «ቻ፡ ቻ፡ ቻ፡» በማለት ወደ  
ቀጥሞች ዘይታ እየበረሩ ተንሽ ወፍ መሻሻል:: ገንጂለ መከተሉን እርግጩች  
ለመሆን ቅም እያለ እያየ «ቻ፡ ቻ፡ ቻ፡» እያለ ተጠሩ::

...

Voici l'histoire de Ngede l'indicateur et un jeune homme avide nommé Gingile. Un jour, lorsqu'il chassait, Gingile entendit l'appel de Ngede. Gingile commença à saliver en pensant au miel. Il arrêta et écouta attentivement, fouillant jusqu'à ce qu'il trouve l'oiseau dans les branches au-dessus de sa tête. « Chitik-chitik-chitik, » le petit oiseau ébranla, en volant d'un arbre à l'autre. « Chitik-chitik-chitik, » il lança, arrêtant de temps en temps pour s'assurer que Gingile le suivait.





ስለሁ ገንዘብ የሚደቃ መሩን ካዚ ስር አስቀምም ደረቅ እንጨቶችን  
ለቀመጥ አሳት አቀማበለ፡፡ አሳቱ በደንብ ሲቀማበል እንደ ፈቃም ደረቅ  
እንጨት በአሳት መከከል አይደገ፡፡ ይህም እንጨት ለነጻ በተ ማሰብ  
የሚውጠው ዓይነት ነበር፡፡ በአሳት ያልተያዝዣውን የእንጨቱን ማኅ በጥርሰ  
ይዘ አፍ ይወጣ ይመር፡፡

...

Alors, Gingile déposa sa lance sous l'arbre, recueilli des brindilles séchées et alluma un petit feu. Un coup que le feu brûlait bien, il mit une longue branche au cœur du feu. Ce bois était connu pour la fumée qu'il créait quand il brûlait. Gingile commença à grimper, tenant entre ses dents le bout froid de la branche qui fumait.

de Ngede ils respectent le petit oiseau. Chaque fois qu'ils

recoltent du miel, ils s'assurent de laisser la plus grande partie du rayon pour l'indicateur !

...

À Aïn Si, quand les enfants de Gingile entendent l'histoire

de Gingile, il pouvait entendre le boudonnement bruyant

des abeilles chargées. Elles rentrent et sortaient d'un creux dans le tronc d'arbre - leur ruché. Lorsque Gingile rejoignit la ruche il mit le bout fumant de la branche dans le creux. Les abeilles sortirent, fâchées et méchantes.

Elles s'envolèrent parce qu'elles n'aimaient pas la fumée dououreuse à Gingile !

- mais pas avant d'avoir donné des piqures

...


፳፻፲፭

መሙኤል ቁጥር ፩፻፭፭ ዓ.ም ከፃፈ ማስታወሻ የፌዴራል የፌዴራል

አንድ የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል

በዚህ የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል

በዚህ የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል



ንበቃም አንደወጺ ግንጋለ እችናን ወደ ቁቻቸው አስገባቸው:: በጥሩ ማር  
የተዋላ ስነት ከበደድ እጩም አዎጣ:: በትከሻውም ላይ ካገኘው ካረቂ  
አስቀመጥውና ከዘኔ መውረድ ይሙራ::

...

Quand les abeilles furent sorties, Gingile enfonça ses mains dans le nid. Il sortit des poignées du nid desquelles s'écoulaient du miel riche et des larves grasses et blanches. Il mit le nid soigneusement dans la besace il portait sur son épaule et commença à descendre de l'arbre.

ነበረ ለቀም አታደራው ግንጋለ ከዘኔ በፍጥነት መውረድ ይሙራ::  
በፍጥነቱም የተነገ አንዳን ቁርንጫፍ ስቶት መሬት ለይ እችና ወደቆ  
ቆርቆማመቻቸቱ ዘረ፡፡ በታችለው መጠን በፍጥነት እያነካስ ሆኖ፡፡ በደለ  
ረድቶት ነበረ አንቅልና ስላተሚናት አለሳደቸውም፡፡ ገዢ፡፡ የማር ቁጥር  
መራ፡፡ በቀሉን ተበቅል፡፡ ግንጋለ ም ካምሱርቱ ቀስሚል፡፡

...



Avant que Léopard puisse s'en prendre à Gingile, ce dernier se précipita en bas de l'arbre. Dans son empressement, il manqua une branche et atterrit par terre avec un bruit sourd, tordant sa cheville. Heureusement pour lui, Léopard était encore trop endormi pour le poursuivre. Ngede, l'indicateur, eu sa revanche. Et Gingile retint sa leçon.



Ngede regardait avec impatience tout ce que Gingile faisait. Il attendait qu'il laisse un gros morceau de nid d'abeille comme si gne de remercierement pour pas le boudonnement habituel. « Peut-être que la ruche est très profonde dans l'arbre, » se dit-il. Il se remonta sur une autre branche. Mais au lieu de la ruche, il arriva face-à-face avec le visage d'un léopard ! Léopard était très fâché que son sommeil ait été interrompu si garçon et attendait sa récompense.

Gingile grimpa, se demandant pourquoi il n'entendait pas le boudonnement habituel. « Pourquoi il ne bouge pas ? » se demandait-il. Il regarda la ruche pour révéler ses grandes dents pointues. Elle plissa ses yeux et ouvrit sa bouche brusquement. Gingile vit que son sommeil ait été interrompu si

...

በፌ፡ኋላች ተፋይ ተፋይ እንደሚቻለሁ፡፡  
አፋልሙ ሁማዊ ተፋይ፡፡ ተፋይ ሁማዊ እና፡፡  
ቀፋ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ፡፡ ተፋይ ተፋይ  
እርሱ አሁን፡፡ ወጪ ከፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ  
ወመ፡፡ «ፋይታ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ፡፡» ተፋይ  
የፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ ተፋይ





ገንገለ የን አሰተኞ አጥቃቶ፣ መሩን አጠቃቶ ወደን ፈሰቶ ወደበቻቸው መረዳ  
ቂመር፡፡ ገዢም በንድነት <<ሻሻ ቅር! ሂሳ ቅር>> ሲል ተጠሪ፡፡ ገንገለም  
ቆም በላይ ትንሽ ወቅ ላይ አፈጠጠከኑ ማዣ በላይ ስቀ፡፡ <<ቴንሽ ማር  
ፈለገሁ ነው፡፡ ነው እያደል፤ ወደዚ? እሆ! የን ለፈወን ሁሉ አብ እና ነኝ  
የሰራሁት፤ የተነደፍከተም እናወ ነኝ፡፡ ታዲያ ከዘህ ማር ለምን  
እሰጣለሁ?>> እለው፡፡ ነደም ተፈደድ፡፡ እንደሁም መደረግ አልነበረበትም!  
መበቀል የን እለበት፡፡

...

Mais Gingile éteint le feu, ramassa sa lance et commença à rentrer chez lui, en ignorant l'oiseau. Ngede lança, fâché, « VIC-torr ! VIC-torr ! » Gingile arrêta, dévisagea le petit oiseau et éclata de rire. « Tu veux du miel, mon ami ? Ha ! Mais c'est moi qui ai fait tout le travail et reçu toutes les piqûres. Pourquoi est-ce que je devrais partager ce miel avec toi ? » Et il quitta. Ngede était furieux ! Cela n'était aucune manière de le traiter ! Mais il aurait sa revanche.

እንደ ቀን በደንብም፡፡ ከዚህ አምንታት በፊላ ገንገለ ገዢ ማር ለጠቀሙው  
ስተጠቃው ስማ፡፡ ያን ጥሩም ማር አስተዋዢ ወደን በንግተት ይከተላው  
ቂመር፡፡ ገንገለን በሚከው ጥርክ ከመፈው በፊላ ገዢ በአንድ እኩማ  
ወፍ ሲር ለማረፍ ቁጥ፡፡ <<እሆ!>> <<ቀድሞ በዘህ ወፍ ላይ መሆን አለበት>>  
ስል ገንገለ አሰበ፡፡ አሰተኞ በፍጥነት እያደዘና የሚያያዘውን እንጨት በፊል  
ይዘ ከኝ ይወጣ ቂመር፡፡ ገዢም ተቀምጧ ይከተተል ቂመር፡፡

...

Un jour, plusieurs semaines plus tard, Gingile entendit de nouveau l'appel de Ngede. Il se souvint du miel délicieux et suivi avec impatience l'oiseau une fois de plus. Après avoir mené Gingile le long de la forêt, Ngede arrêta pour se reposer dans un acacia faux-gommier. « Ahh, » pensa Gingile. « La ruche doit être dans cet arbre. » Il partit rapidement son petit feu et commença à grimper, la branche fumante entre ses dents. Ngede, assis, le regardait.